

**ማስታወቂያ**

**በ2011 ዓ.ም የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና ለወሰዳችሁ ተማሪዎች፣ የግል ተፈታኞች እና የመሰናዶ ት/ቤቶች በሙሉ፡-**

1. በ2011 ዓ.ም የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና ለወሰዳችሁ ተማሪዎችና የግል ተፈታኞች በኤጀንሲው ድረገጽ [www.neaea.gov.et](http://www.neaea.gov.et) በተለቀቀው ቅፅ የትምህርት መስክና የዩኒቨርሲቲ ምርጫችሁን በመዘርዘር ለት/ቤታችሁ እንዲታቀርቡ ሆኖ በት/ቤታችሁ በኩል በኮምፒዩተር ሲስተም አን ላይን [app.neaea.gov.et](http://app.neaea.gov.et) ፓርታል ላይ ምርጫችሁ ለኤጀንሲው መተላለፉን እንዲትከታተሉ
2. የመሰናዶ ት/ቤቶች የተማሪዎችን ምርጫ በትክክል በመሙላት በሶፍት ኮፒ ለኤጀንሲው አን ላይን የሚያስተላልፍ ባለሙያ በደብዳቤ በመወከል እስከ ህምሌ 15/2011 ዓ.ም የተማሪዎችን ምርጫ በኤጀንሲው ፓርታል [app.neaea.gov.et](http://app.neaea.gov.et) እንዲታስተላልፉ
3. በስም ላይ የፊደላት ስህተት፣ የጾታና የዜግነት ለውጥ ያለባችሁ ተማሪዎች ከምደባ በፊት የማስተካከል ስራ እንዲሰሩ መረጃ እንዲታቀርቡ
4. በተማሪዎች ምደባ መመሪያ መሰረት አወንታዊ ድጋፍ ማገኘት የምትችሉ ተማሪዎች ለአወንታዊ ድጋፍ የሚያበቃችሁን ማስረጃና የት/ቤት የድጋፍ ደብዳቤ እስከ ህምሌ 15/2011 ዓ.ም ድረስ እንዲታቀርቡ ኤጀንሲው መልዕክቱን እያስተላለፈ ከጊዜ ገደቡ ውጭ የሚቀርብ ማስረጃ ተቀባይነት ሌለው መሆኑን ያሳውቃል።

ለበለጠ መረጃ፡ [www.neaea.gov.et](http://www.neaea.gov.et) ይጎብኙ።

***ሀገርአቀፍ የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች ኤጀንሲ!***

**አወንታዊ ድጋፍ የሚሰጣቸው ተማሪዎች/ተፈታኞች / ማቅረብ የሚጠበቅባቸው ማስረጃ**

ተ.ቁ	የአወንታዊ ድጋፍ ተጠቃሚዎች	የሚቀርብ ማስረጃ	ምርመራ
1	የጤና ችግር ያለባቸው ተማሪዎች /ተፈታኞች	<ul style="list-style-type: none"> <li>የህክምና ቦርድ ማስረጃ</li> <li>የት/ቤት የድጋፍ ደብዳቤ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>በአንድ ሀኪም የሚጻፍ የህክምና ማስረጃ ተቀባይነት የለውም።</li> </ul>
2	መስማት የተሳናቸው	<ul style="list-style-type: none"> <li>የህክምና ቦርድ ማስረጃ</li> <li>የመስማት ሬንጅ (በመሳሪያ ተለክቶ)</li> <li>የት/ቤት የድጋፍ ደብዳቤ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>መጠነኛ የመስማት ችግር ያለባቸውን አያካትትም።</li> <li>በዚህ ድጋፍ የሚካተቱት በምልክት ቋንቋ የሚማሩ (ለመማር ፈቃደኛ የሆኑ)ና መስማት የማይችሉ ናቸው።</li> </ul>
3	በክርንችና በዊልቸር ድጋፍ የሚሎዱ አካል ጉዳተኞች	<ul style="list-style-type: none"> <li>የአካላቸውን ጉዳት በግልፅ የሚያሳይ(ዊልቸር/ክርንች እንደተጠቀሙ) ፎቶ ግራፍ</li> <li>የት/ቤት የድጋፍ ደብዳቤ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ፎቶ ግራፍ ሲነሱ የተጎዳው አካል በልብስ እና መሰል ነገር መሸፈን የለበትም።</li> <li>የዕጅ ችግር ያለባቸውን አያካትትም።</li> </ul>
4	ተመሳሳይ መንትዮች	<ul style="list-style-type: none"> <li>ህጋዊ ከሆነ የመንግስት ተቋም የተሰጠ የልደት ካርድ</li> <li>የት/ቤት የድጋፍ ደብዳቤ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ተመሳሳይ ያልሆኑና በጾታ የሚለያዩ መንትዮችን አያካትትም።</li> </ul>
5	ዕናት ተማሪዎች	<ul style="list-style-type: none"> <li>የህጻኑ የልደት ካርድ</li> <li>ከጤና ተቋም የተጻፈ የድጋፍ ደብዳቤ</li> <li>የት/ቤት የድጋፍ ደብዳቤ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ከሁለት አመት በላይ የሆነውን ህጻን አያካትትም።</li> </ul>
6	አይነ ስውራን	<ul style="list-style-type: none"> <li>የሚቀርብ ማስረጃ የለም።</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ፈተና ለመውሰድ የተሞላው ቅፅ ላይ የተገለጸው "የዕይታ ሁኔታ፡ blind , non-blind " በቂ ነው።</li> </ul>
7	የአርብቶና ከፊል አርብቶ አደር ተወላጅ ተማሪዎች	<ul style="list-style-type: none"> <li>የት/ቤት የድጋፍ ደብዳቤ የተደገፈ የአርብቶ አደር ተማሪዎች ዝርዝር ኦን ላይን በተለቀቀው ፎርማት (Down load ያገኙታል)።</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>በአሮሚያንና የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች እና ህዝቦች ክልሎች አርብቶ አደር ተብለው በሚመለከተው የመንግስት አካል የተለዩ ወረዳዎችን ብቻ ይመለከታል።</li> <li>በሀርድና በሶፍት ኮፒ ለኤጀንሲው መቅረብ አለበት።</li> </ul>

**ማሳሰቢያ፡**

- አወንታዊ ድጋፍ ለማግኘት የሚቀርቡ ማስረጃዎች እስከ ህምሌ 30/ 2011 ዓ.ም ለሀገር አቀፍ የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች ኤጀንሲ መቅረብ አለባቸው።
- ከጊዜ ገደቡ ዘግይቶ የሚቀርብ ማስረጃ ተቀባይነት የለውም።
- የስም ላይ የፊደላት ግድፈት፣ የጾታ ለውጥ፣ የዜግነት ለውጥ፣ የዕይታ ሁኔታ መረጃ መሳሰሉት ወዘተ ከተማሩበት ት/ቤት የመስተካከያ ደብዳቤ ተጽፎ ለኤጀንሲው መቅረብ አለበት።
- በዜግነት ኢትዮጵያዊ ያልሆነ ተማሪ በዩኒቨርሲቲዎች አይመደብም።